

እንኳን ሰው የበግ መንጋም “ብአአአ!” እያለ ሀዘኑን በአንድነት ይገልጣል!

በላይኛ አባተ (abatebelai@yahoo.com)

ተማሪ ልጆቻችን ተጠልፈው ከተወሰዱ ወራቶች አልፈዋል። ልጅ ጠፋብኝ ያልን ጨካኝነትን አሰምተን እንደገና ለሽ ያልን ይመስላል። ልጅ ያልጠፋብኝ ደግሞ ከፊላቸው በማፌዘ አብዛኞቹም በዝምታ እንኳን ህላዊ ባህሪ ደመናሳዊ ባህሪያቸውንም የፋቁ ፍጡራን መሆናቸውን አሳይተዋል። የሕዝብን ጆሮ በመጥባትና ተነቅሮ ያደገውን “ሙሴ” ማወናበጅ ትያትር በማናፈስ በሕዝብ ህይወት መቀለዱን ቀጥለዋል። ለአማራ እንቅረቅራለን የሚሉ ያልበሰሉ ውርጋጦችም አማራን ለዚህ ታብቃው ልሙጡ ገረድ ብአዴን የዝንጆሮ ቆንጆ ለመምረጥ ሲወላገዱ ተራ በተራ ተገደል መንከባለሉን ቀጥለዋል።



የፖለቲካ ቁጥር ለጫወቶቻቸው ያሉትን አጠቃላይ ለጫወቶቻቸው ነው ብለን እናምናለን።
አቶ ገሽው አበበ
youtube.com

ደመናሳዊ ባህሪያቸውን በበረከና ተፋቁት ከርሳሞች፣ ጆሮ ጠቢ አፍቃሪዎችና ተገረዱ ብአዴን ቆንጆ መራጮች የተሻለ የበግ መንጋ ጠቦት ለእርድ ሲወሰድ በአንድነት “ብአአአ!” እያለ ሀዘኑን ይገልጣል። እኛ ርጠው ያልጠገቡ ልጆቻችንን አዝጋሚ ለውጥን ላልጨረሱ ጭራቆች አስረክበን ቁርስ፣ ምሳና እራት ጥሽቅም አርገን እየበላን የድሎት ኑሮን ቀጥለናል። “ልጆቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ወይም ራሴ ብሆንሰ?” ብሎ የሚጠይቀውን ህሊናችንን እንደ ለገሰ ዜናዊ ትቢያ ስንሆን የሚቀረው የኑሮ ፍቅር እንደ ኩስ ጭምልቅልቅ አድርጎብናል። ልጆቹ የተጠለፉት እኛን ስለመሰሉና በእኛ ልሳን ስለተናገሩ መሆኑን የሚያስገነዝቡንን

ልቡናችንን ሆዳምነት፣ መሀል ሰፋሪነት፣ አድርባዊነትና ወላዎቻችን እንደ ጎርፍ ጠርገው ወስደውብናል።

የአድርባዊቸና የመሀል ሰፋሪዎቹ “አሻጋሪ ሙሴ” ተማሪዎቻችን ለጅብ አስረክቦ “ተማሪ ብሔር የለውም!” እያለ ይደሰኩርና በሰለጠነበት “የአኩልዳማ ድራማ” ዛሬም የዲያብሎንን ትያትር ይሰራብናል። በአረኔመዎች ተጫካ የተጠለፉት ተማሪዎች ሳያንስ ሌሎችን ተከተማ አስጠልፎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየገፋ በሀዘን ወቅት ሰርን እንዳማረላት ሙሽራ ሲገለፍጥ ይውላል። በዘር ፖለቲካ ተነቅሮ፣ በዚያው ተጠምቆና በተጠመቀበት እድፍም ተደራጅቶ አገሪቱን በቋንቋ ቆንጨራ እየበጫጨቀ “ተማሪ ብሄር የለውም” ሲል መሀል ሰፋሪና ሆዳሙ አማራ አፋን ከፍቶ ያዳምጠዋል። ከርሳሙ ጋዜጠኛም ይኸንኑ እንደ ጉጉትና ገደል ማሚቶ ያንባርቃል።

ከወራት በፊት እራሳ አወርሞ ለአስከሬን ዘር የሰጠ እርጉም ጆሮ ጠቢ “ተማሪ ብሄር የለውም ሲል” ሆዳምና አለቅላቂ አማራ “ምሁር” ዛሬም ለንባጩን ጥሎ ያዳምጠዋል። ለሃያ ሰባት ዓመታት ኢትዮጵያን እንደ ሽንኩርት የከረተፈ ጆሮ ጠቢ “ሰንኖርም ሰንሞትም ኢትዮጵያዊ” እያለ ቅጥፈት ሲሰብክ አያሌ ሆዳምና አለቅላቂ ምሁር “ለሃያ ሰባት ዓመታት ይህ ቀጣፊ ፓስተር ምን ሲሰራ ነበር?” የሚል መስቀለኛ ጥያቄ አልጠየቀም። ይኸው ፓስተር ራሳ አወርሞ ዘር ሲደረደር አለቅላቂው ምሁር “ሰንኖርም ሰንሞትም ኢትዮጵያዊ አላልክም ወይ?” ሲል አልወጠረም። ይህ አድግ የሚለውን የአህያ ስም ወደ ብልፅግና ወደ እሚባል አመንገራ ሥም ቀይሮ የነበረውን የዘር ፖለቲካ ሲያጠናክር “ሲሞትም ሲኖርም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሕዝብ በቋንቋ ድራቆች መሸብብ አለበት ወይ?” ብሎ አላፈጠመም። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እንኳ የት እንደጨረሰ የማይታወቀው “የኩብል ስቶን” ካድሬ ፒ ኤች ዲ እንዳለው ሲናገር “መቼና የት ተማርክ?” ብሎ ሳይጠይቅ ደክተር ጠቅላይ አያለ ተመጥራት አልተቆጠበም። “የምትንከባከባቸው የሰፈርህ ጅቦች የአማራ ተማሪዎችን በሏቸው!” እያለ የአማራ ሕዝብ ሲጮህ ምሁር ተብዬው አብሮ ለመጮህ ጉረሮውን ድስኩር፣ እንጅራና ድሎት አነቀው። ጆሮ ጠቢው ፓስተር “ተማሪ ብሄር የለውም!” እያለ በተማሪዎች ህይወትና በተቆጣው የአማራ ሕዝብ ሲዘባበትም ባለ ማስተርሱ ፒ ኤች ዲውና ኤም ዲ ዲግሪው ምሁር “እራሳ ብሔር ታለው ተማሪ ለምን ብሔር አይኖረውም” ብሎ እንዳይጠይቅ ያሻጋረው ሙሴ መንፈስ አገደው።

እግዚአብሄር አያድርገውና እነዚህ የአማራ ቆዳ የለበሱና የአማራ ልሳን የሚናገሩ ተማሪዎች አንድ ነገር ቢሆኑ ጆሮው ጠቢው ሰባኪ ከፊሎችን አወርሞ በእርሱ ድውይ ስሌት የራሱ “ብሄር” ማድረጉ እማይቀር ነው። ይኸንንም ቢያደርግ እንደ ቅንብርስ በልቶ ለመሞት ወደዚህ ከነቱ ዓለም የመጣ ምሁር የቀጣፊውን ፓስተር ስብከት እየሰማ ሲያጨበጭብ የሚኖር ነው።

ትኩሱ ታሪክ እንደሚያስረዳው ብዙው ምሁር ይህ አድግ እንደ ጎር ጣጨደው የራሳ ክምር ቆሞ የጨፍጫፊውን የይህ አድግን መሪ በባህር አሻጋሪ ሙሴነት የተቀበለ ጉድ ነው። የይህ አድግን ጆሮ ጠቢ የተከተሉና ተብአዴን የዝንጆሮ ቆንጆ ለመምረጥ ገደል ለገደል የሚንጠለጠሉ ከንቱዎች በሰማይ እግዚአብሄርና የንፁሐንን ነፍስ የሚያስቀይሙ ናቸው። እነዚህ ጉዶች በምድርም ያለፈውን፣ የአለውንና መጨውን ትውልድ አፈር ድሜ የሚያስጣጡ ናቸው። እነዚህ ህሊና ቢሶች ዘር እየለዩ የወንድ ብልት በኩል የሚሰልብ፣ ሴቶችን በመድሀኒት የሚያመክን፣ ህዝብን በወህኒ የሚያሰቃይ፣ የሚያሰድድና የሚረሽን ድርጅት መሪን “ሙሴ” በማለታቸው በቀናተኛው አምላክ የሚጠየቁ ናቸው።

አማራ በወህኒ ሲማቅቅ፣ በመላ አገሪቱ ስደተኛ ሲሆን፣ ተስልጣንና ተምጣኔ -ሀብት ሲገለል፣ በገጆራ ሲቀላ፣ አምልኮቱ ሲናጋ፣ ከዩንቨርስቲ እየተመረጠ ሲባበረር፣ ልጆቹ እየተጠለፉ የምድር ሲያልን ሲያዩና ድራማ ሲሰራባቸው በጆሮ ጠቢው ሙሴ አሻጋሪነት የሚተማመኑ ከንቱዎች አራጁን ለይቶ ተሚጮኸው የበግ መንጋ የሚያንሱ ናቸው። ተብአዴን ቆንጆ

ለመምረጥ በየመንደሩ እንደ ጥንዚዛ በፈናጠር ያሉ ጉንዳዮችና ሆዳቸውን እየቆዘሩ ዝም ያሉ አማራዎች በደሙ ነፍስ ሳር ሲግጥ ተሚውለው በግም ያነሰ ፅዝላ-ልቦና ያላቸው ናቸው።

እንደ እግዚአብሔር አፈጣጠር ተሆነማ እንኳን ሰው አቅም የሌለው የበግ መንጋም “በአኣኣ!” እያለ ሀዘኑን በአንድነት ገላጭ ነው!

ህዳር ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.

በአማራ ነፍስ የሚሰራውን ቁማር ይመልከቱና ህሊናዎ መኖሩን ይፈትሹ!

<https://www.youtube.com/watch?v=Karv7dl-q0g&feature=share&fbclid=IwAR24jX3J55z44OMGQIIIGtRf-ISJ1OZWuMVDnYIsw2W10dWteZyoHKLqXeHI>